



# በስደት የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር አባላት አስተባባሪ ኮሚቴ Coordinating Committee of Exiled Members of Ethiopian Teachers' Association



የተሰጠ መግለጫ

ሕዳር 22 ቀን 2007 ዓ.ም

## ተንበርክኮ ከመኖር በዓላማ ፀንቶ መሞት ይሻላል!!

በስደት የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር አባላት አስተባባሪ ኮሚቴ ዝነኛው ገጣሚና መምህር ኃይሉ ገብረዮሐንስ በስደት ከሚኖርበት አገር ስዊድን( ስቶኮልም ከተማ) ጥቅምት መጨረሻ 2007 ዓ.ም ማረፊያን የሰማው በከፍተኛ ሀዘን ነው።

ሃይሉ ገብረዮሐንስ በመምህርነት ሙያው እንደ አንድ ሃላፊነት የሚሰማው ዜጋ ሀገር ወዳድ ትውልድ ለመፍጠር የበኩሉን አስተዋፅኦ አድርጓል። የዚያ ትውልድ ግንባር ቀደም የለውጥ ሃዋሪያ ሰለሆነም የአገር ባለውለታ ነው። በተፈጥሮ ባገኘው ተስጥኦና በትምህርት ባዳበረው ገጣሚነት ቀስቃሽ ፣አነቃቂ፣ ትምህርታዊ፣ ፍልስፍናዊና ሥነ ጥበባዊ የሆኑ ግጥሞችን በማቅረብ ይታወቃል። ገሞራው ከወጣትነት እድሜው ጀምሮ ለጭቁን ህዝቦች አርነት መውጣት በፅናት የታገለገለና በተግባር ያስመሰከረ ነው። እምቅ መልዕክት በያዙት ግጥሞቹ የተነሳም ስቃይ፣ ግርፋትና እስር ደርሶበታል።

ሃይሉ ገብረዮሐንስ (ገሞራው) ከዛሬ አስራ ሁለት አመት በፊት በ “ኢትኦጵ” መፅሄት፣ ቅፅ 2 ፣ ቁጥር 020 እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር ጥር 1995 ዓ.ም እትም ላይ ስላለፈው ሕይወቱ እንዲህ ብሎ ነበር።

*“በተፍፃሚነት ዘመን ነገሰት ወቅት እኔ የተሰለፍኩበት የብዕር ትግል እጅግ ጎልብቶ ነበር፤ የእኔም ብዕር እንዲህ እንደዛሬው ከመዳከሙ በፊት እጅግ ሰል ስለነበረ ብልት እየመረጠ ይጠዘጠዝ ነበር። ከታህሳስ መፈንቅለ መንግስትና ሳይታ ላይ ‘ሲኦል’ የምትል ግጥም በዩኒቨርሲቲው መድረክ ላይ ይገኘ ብቅ ብል ገነቲቱን አገር ኢትዮጵያ ሲኦል አላት ብለው ጅራፍ አለንጋቸውን ይዘው መግረፍ ጀመሩ። ከዩኒቨርሲቲው አባረሩኝ፤ ያለትምህርትና ያለሰራ ብዙ ወራት አሳለፍኩ፤ እንደገና ስመለስ ይግረማችሁ ብዬ ‘በረከተ መርገምን ይገኘ ቀረብኩ። አብዱ የሀብት ወረቀቶችን ሳሰራጭ በማውቃቸው ሰዎች ጠቋሚነት ተይገዩ ተቀጠቀጥኩ። በሀገሪቱ ሚዲያ “መርዘኛው ብዕረኛ” (poison pen writer) (በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ላይ በ1966 ዓ.ም ነበር የወጣው) የሚል ዓዋጅ ታወጅብኝ ቤተ ወጪ ላላም ሰቅላ በመግረፍ የተግባር ግዳጁን ተወጣች። ያ ሁሉ የብዕር አመፅ የፈጠረው ዋጋ ነበር። “በማለት ነበር ስላለፈው የጨለማ ዘመን የተናገረው።*

ሃይሉ ገብረዮሐንስ (ገሞራው) የጻፉት ግጥሞች ከትውልድ ወደ ትውልድ የሚተላለፉና ዘመን ተሻጋሪ ናቸው። ህይወቱን ሙሉ መከራና ስደት ሳይበግረው እየተንከራተተ ለራሱ ያልኖረ፤ ሀቅን ይዞ ለተበደሉ ዜጎች ሲሟገትና አገሪቱ ኢትዮጵያን እያለ ለእኩልነት መስፈን ሕይወቱን የሰጠ ብርቅዬ የኢትዮጵያ ልጅ ነበር። ኃይሉ ገብረዮሐንስ “በረከተ መርገም” በሚል ያሳተመውን መፅሃፍ መዘክር ወይም መታሰቢያ ያደረገው ለሙብት አልባ ዜጎች ሁሉ ነው።

በስደት የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር አባላት አስተባባሪ ኮሚቴ የዚህን የለውጥ ፋና ወጊ ምሁር ህልፈት የሚገልፀው በመሪ ሃዘን ነው። ከዚህ በታች የሚገኘውን አጭር ግጥምም ለመታሰቢያነት ያቀርባል፡-

**ገሞራው ( ኃይሉ ገብረዮሐንስ)**

ቅኔ ዘራፊ ሊቅ - ተመራማሪ ፈላስፋ፤  
 ዕውነትን ተመርኩዘ - እንደጠበቃት የለፋ፤  
 አገሩንና ዕምነቱን - ገግማንገግኝ እንዳያረክሱ፤  
 የእጅ አዙር ቅኝ ገዢዎች- ሉዓላዊነቷን እንዳይገሱ፤  
 ሲከላከል የኖረ - በተባ ብዕሩ በእርሳሱ፤  
 ምን ላንዲት ኢትዮጵያ - ለአፍሪካና ለመላ ዓለሙ፤  
 የሰው ልጆች በተዘሩበት - በምድሪቱ ለታደሙ፤  
 ፍትህ- ርትእ - ብልፅግና በእኩልነት፤  
 እያለ በመዋተት - ቆጠረ የሰንቱን ቤት፤  
 ቻይና - ኖርዌይ - ስዊድን፤  
 ምኞቱም አልሰመረ - ከሕመሙም ቀረ ሳይድን።  
 እሳተ ገሞራው ኃይሉ - ያሰረፀው ቁም ነገር፤  
 ውሎ ቢያድር እንጂ - መሆኑማ መች ሊቀር?!  
 ለወደድናቸው የምንሞት - ለጠላቶቻችን መጋኛ ፤  
 እምነቱ - ጽናቱ - ኃይሉ- ኃይል ይሁንን ለእኛ።

**አርአያነቱን እንከተል!!**  
**ኢትዮጵያ ለዘለዓለም ትኖራለች!!**